



eriktology

The Prophets

Book of Amos

FOREWORD

It should be noted when using this workbook, that we (Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers) are not making a statement that this version is perfect, nor is it a representation of the most accurate real copy of “Ha DBR YHUH” as written on Mt Sinai...
... although it just might indeed be.

The purpose of creating this workbook is simply so that those who are interested in studying the Word of YHUH from the perspective of Paleo Hebrew, have access to what is determined to be “the original words” - in the very ancient font composed by Eric Bissell ... known as “eriktology”.

In this collection of the first 5 Books of the TORAH : Bereshiyt / Genesis, Shemot / Exodus, Wayiqra / Leviticus, Bemidbar / Numbers, and Devariym / Deuteronomy- you can be guaranteed, that despite our great efforts to produce a flawless rendition here, there probably are mistakes. If you find one, please let us know so that it can be remedied for a future version.

Conversion process: As the base version of the script, we have used the online version of the Hebrew Bible: http://www.ancient-hebrew.org/hebrewbible/0_index.html

We then compared that to the Stone Edition TANACH for verification and comparison.
<http://www.artscroll.com/Books/9780899062693.html>

If you use a different version, you may find differences in the verse numberings or layout.

This is not a translation.

Space is provided between the lines of words for you, the Scholar, to write your own notes of meaning.

We believe that because the Ancient Paleo Hebrew Letters are “pictures”, simply looking at these letters will have some affect on seeing the words in a way never experienced by most Students of Scripture.

“Work out your own translation in awe and reverence”.

The understanding to be gained by exploring this text, has been found by many to be veritably “hyper-dimensional”... yet that is completely a product of your own effort.

We would like to thank all those who help support the eriktology study and ask that you spread the word. Go ahead and send this around.

This pdf file is free for distribution to anyone anywhere.

There are other writings and videos and graphics being produced by numerous people making use of this format. Have at it. Exalt Ha SHEM. Wake up Ephraim. TESHUVA.

This is just a beginning.

My “copyright” of this material demands that you “Copy it Right” as the Word deserves.

Thank you. c 2018

It occurred to me that when people try to translate the Torah with the eriktology fonts, and if they are not familiar with those fonts they may want to compare the Hebrew version in say the Stone Edition TANAK or some other Hebrew version, and make sure it is accurate. So below we have a chart that shows the English, Hebrew, eriktology fonts comparisons.

English	Hebrew	eriktology
ALEPH	א	a
BEIT	ב	b
GIMEL	ג	g
DALET	ד	d
HEI	ה	h
UAV	ו	v
ZAYIN	ז	z
CxET	ח	j
TET	ט	f
YOD	י	y
KAF	כ	k
FINAL KAF	ך	
LAMED	ל	l
MEM	מ	m
FINAL MEM	ם	
NOON	נ	n
FINAL NOON	ן	
SAMEK	ס	s
AYIN	ע	i
PEI	פ	p
FINAL PEI	ף	

TzADI	ר	x
FINAL TSADE	ר	
QOOF	פ	q
RESH	ר	r
ShIN	ו	c
TAV	ט	t

ጭጭታ ማህጸን ጸጋጭ

ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን 15

Amos 2

ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን 1

ጭጭታ ማህጸን ማህጸን ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን

ጭጭታ ማህጸን ማህጸን ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን 2

ጭጭታ ማህጸን ማህጸን ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን

ጭጭታ ማህጸን ማህጸን ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን 3

ጭጭታ ማህጸን ማህጸን ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን 4

ጭጭታ ማህጸን ማህጸን ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን

ጭጭታ ማህጸን ማህጸን ጭጭታ ጸጋ ሃገራዊ ሃይማኖት ለሆኑ ጭጭታ ማህጸን ማህጸን

5 :ሕረግሃብ ጸሃፊዎች ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

6 ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

:ሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

7 ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

:ሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

8 :ሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

9 ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

:ሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

10 ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

:ሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

11 ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

:ሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ ለማጽናት ለሕዝብ ጽሑፍ

:ሃልግና ልሰ ገሙሰ ሕጻኑ ሕጻኑ-ሰላም ክብር ሕጻኑ-ሰላም ሃሳብ 12

:ገብር ልሰ ሕጻኑ ሕጻኑ ገብር ገብር ገብር ሕጻኑ ገብር ሕጻኑ ገብር 13

:ሃሳብ ሕጻኑ-ሰላም ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር 14

:ሃሳብ ሕጻኑ ልሰ ገብር ገብር ሕጻኑ ልሰ ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር 15

:ገብር ሕጻኑ ሕጻኑ ሕጻኑ ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር 16

Amos 3

ሰላ ልሰ ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር 1

:ገብር ሕጻኑ ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር

ሰላ ሕጻኑ ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር 2

:ሕጻኑ ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር

:ሕጻኑ ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር 3

ሰላ ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር ገብር 4

ሃዲ ማጠቃለያ የሆነ የሃይማኖት ጥያቄ ለሆነው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው 12

የግለሰብ ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው

:ወይንም የሚሰጠው

:የሚሰጠው ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው 13

የሚሰጠው ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው 14

:የሚሰጠው ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው

የሚሰጠው ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው 15

:የሚሰጠው ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው

Amos 4

የሚሰጠው ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው 1

:የሚሰጠው ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው

የሚሰጠው ጥያቄ ለሚሰጠው ግለሰብ የሚሰጠው ጥያቄ ነው 2

:ᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

:ᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

3

ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

4

:ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

ᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

5

:ᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

ᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

6

:ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

7

ᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

:ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ ᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱᑦᐱ

ሃገራዊ ልሳን ማህንደስ ጽሑፍ ለሰነድ-ሰነድ ማህንደስ ልሳን ማህንደስ ሃገራዊ 8

:ግንባታ-ሥራ ለሰነድ ማህንደስ-ሰነድ

ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ 9

:ግንባታ-ሥራ ለሰነድ ማህንደስ-ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ

ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ 10

:ግንባታ-ሥራ ለሰነድ ማህንደስ-ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ

ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ 11

:ግንባታ-ሥራ ለሰነድ ማህንደስ-ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ

ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ 12

:ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ

ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ 13

:ሰነድ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ ማህንደስ

Amos 5

1 ሆኖ ባሉት ባሉት ዓለማዊ ዓለማዊ ዓለማዊ ዓለማዊ ዓለማዊ ዓለማዊ ዓለማዊ

2 ይህን ሁኔታ አይቀበሉም ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

3 አይቀበሉም ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

4 ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

5 ይህን ሁኔታ አይቀበሉም ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

አይቀበሉም ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

6 ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

7 ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

8 ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች ለሁሉም ጊዜዎች

:ሃሳብ ጥያቄ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ

:አሁን ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ ማድረግ 9

:ሃሳብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ 10

አዲስ ገደብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ 11

:ሃሳብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ

ገደብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ 12

:ሃሳብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ

:አዲስ ገደብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ 13

ሃሳብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ 14

:ሃሳብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ

ሃሳብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ 15

:ሃሳብ ማሻሻያ ለገደብ ማሻሻያ ማድረግ

XYFYYH-CTOY VJFMY XYGHH-CTOY **XYXZ** XYXZH **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 16

:**XYXZ** **XYXZ**-**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ**

XYXZ **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ**-**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 17

:**XYXZ**-**XYXZ** **XYXZ**-**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 18

XYXZ **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 19

:**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ**-**XYXZ**

:**XYXZ** **XYXZ**-**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 20

:**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 21

:**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 22

:**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 23

:**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 24

:**XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 25

XYXZ **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** **XYXZ** 26

ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ

27 ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

Amos 6

1 ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

2 ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

3 ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

4 ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

5 ገጽ ፩ ለጳውሎስ ጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ ገጽ ፩ ለጳውሎስ

:ጋቹሃቲ ባጋሠ-ራጋ ሃሪቁኑ ልረሃ ሃቁሠግቲ ግቲክግሠ ጸቲሠጸባሃ ክቲቲ ቲጋጋግግግ ግቲጸሠጸጻ 6

:ግቲቁሃጋቹ ቁጥጋግ ጋቹሃ ግቲራገ ሠጸጋጋ ሃራገቲ ጻጸጋ ስግራ 7

ቲግክጸ ጋጸጸግ ጸሃጸጋግ ቲጻራጸ ጻሃጻቲ-ግጸክ ሃሠጋክጋ ጻሃጻቲ ቲክጋጸ ጋጋግክ 8

:ጻጸራግሃ ጋቲጋ ቲጸጋገቹጻሃ ቲጸጸክሠ ሃቲጸክግጋጸጻ ጋጋጋጋ ክሃጸገ-ጸጸ

:ሃጸግሃ ጋጸጸ ጸጋጋጋ ግቲሠክጸ ጻጋግጋ ሃጋጸሃቲ-ግጸ ጻጻጻ 9

ቲጸግጋጋጋ ጋግጸራ ጋግጸጻ ጸጋጋጋ-ክግ ግቲግጋጋ ጸጋጋጋጋ ሃጋጋጋግሃ ሃጋጋጋ ሃጸግጋጋ 10

:ጻሃጻቲ ግግጋ ጋጋግጋጋ ጸራ ቲግ ቹጻ ጋግጸጻ ቹጋጸ ጋግጸጻ ግጋጋ ጋጋጋጋ ጸጋጋጋ 11

:ግቲጋጋጋ ጋጋጋጋ ጸጋጋጋጋ ግቲቹቲቹጋ ራሃጋጋጋ ጸጋጋጋ ጻግጋጋ ጻሃጋግ ጻሃጻቲ ጻክጋ-ቲግ 11

ጋጋግግ ሠጸጋጋ ግጸግጋጋ-ቲግ ግቲጋጋጋጋ ሠሃጋጋጋ-ግጸ ግቲቹሃቹ ጋራቹጋ ጋጋጋጋጋ 12

:ጻክጋጋጋ ጻጋጋጋ ቲጋጋጋ

:ግቲክጋጋ ሃክራ ሃክቁጋጋ ሃክጋጋጋጋ ጸሃራጋ ግቲጋጋጋጋ ጋጋጋ ጸራጋ ግቲቁግሠጸጻ 13

ቲሃገ ጸሃጸጋጋጋ ቲጻራጸ ጻሃጻቲ-ግጸክ ራጸጋግቲ ጸጋጋ ግግጋጋጋ ግቲጋጋጋ ቲክጋጋ ቲግ 14

:ጃግግግግ ርኩ-ገግ ጸግቁ ጸሃግግ ግግግግ ግግግግ

Amos 7

ግግግግ-ግግግግ ግግግግ ጸሃግግ ጸሃግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ 1

:ግግግግ ግግግግ ግግግግ

ግግ ጸሃግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ 2

:ጸሃግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ

:ግግግግ ግግግግ ግግግግ ጸሃግግ ጸሃግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ 3

ግግግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ 4

:ግግግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግግግ

:ጸሃግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ 5

:ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ 6

:ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ ግግግግ 7

16 ገጽ ላይ ለአዳዲስ-ሰው ልማት ለሰው ግንዛቤ ጥራት ማሻሻያ ስራዎች ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ማድረግ

:ሰው ግንዛቤ ማሻሻያ

17 ገጽ ላይ ለአዳዲስ ግንዛቤ ማሻሻያ ስራዎች ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ማድረግ

ገጽ ላይ ለአዳዲስ ግንዛቤ ማሻሻያ ስራዎች ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ማድረግ

:ሰው ግንዛቤ ማሻሻያ

Amos 8

1 ገጽ ላይ ለአዳዲስ ግንዛቤ ማሻሻያ ስራዎች ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ማድረግ

2 ገጽ ላይ ለአዳዲስ ግንዛቤ ማሻሻያ ስራዎች ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ማድረግ

:ሰው ግንዛቤ ማሻሻያ ስራዎች ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ማድረግ

3 ገጽ ላይ ለአዳዲስ ግንዛቤ ማሻሻያ ስራዎች ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ማድረግ

:ሰው ግንዛቤ ማሻሻያ ስራዎች ላይ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ማድረግ

:ጃሃጃጃ ገፃፃፃ ጸጸ ጠጠጠጠ-ጠጠ ገገ ጠጠጠ ጸጠጠ-ጸጠጠ

ጃሃጃጃ-ፃፃፃ-ጸጸ ጠጠጠ ሃፀፀሃሃፃ ፃፃፃፃ-ፃፃፃ ሃፃፃፃፃፃ ጠጠ-ፃፃ ጠጠፃ ሃፃፃፃ 12

:ሃጸጠፃፃ ጸጠፃ

:ጸጠጠፃ ጠጠፃፃፃፃፃ ጸፃፃፃፃ ጸጠፃፃፃፃ ፃፃፃፃፃፃ ጸፃፃፃ ጠፃፃፃ 13

ፃፃፃ-ፃፃፃ ፃፃፃ ገፃፃ ሃፃ ፃፃፃፃፃ ገፃ ሃፃፃፃፃ ሃፃፃፃፃ ጸፃፃፃፃ ጠፃፃፃፃፃፃ 14

:ፃፃፃ ሃፃፃፃፃፃ-ጸጠፃ ሃፃፃፃፃ

Amos 9

ሃፃፃፃፃፃ ሃፃፃፃፃፃ ፃፃ ሃፃፃፃፃፃ ፃፃፃፃፃፃ-ፃፃ ፃፃፃ ጃሃጃጃ ገፃፃፃፃፃ 1

ፃፃ ጠፃፃ ፃፃፃፃፃ-ጸጠ ገፃፃፃ ፃፃፃፃ ጠፃፃፃፃፃፃ ጠፃፃ ፃፃፃፃ ጠፃፃፃፃ ጠፃፃፃፃፃ

:ፀፃፃፃ ጠፃፃ ፀፃፃፃፃ-ጸጠፃ

:ፃፃፃፃፃፃ ጠፃፃ ጠፃፃፃፃፃ ሃፃፃፃፃፃ-ፃፃፃፃ ጠፃፃፃፃ ገፃፃ ጠፃፃፃ ፃፃፃፃፃ ሃፃፃፃፃፃ-ፃፃፃ 2

ሃፃፃፃፃፃ-ፃፃፃ ጠፃፃፃፃፃፃ ፃፃፃፃ ጠፃፃፃ ፃፃፃፃፃ ፃፃፃፃ ሃፃፃፃፃፃ-ፃፃፃ 3

:ሕግግግግ ለወገኑ-አድ ገደብ ሕግ ሕግ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ

ሕግግግግ ግዴታ-አድ ገደብ ሕግ ሕግ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ 4

:ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ

ግዴታ ግዴታ-ሕግ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ 5

:ሕግግግግ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ

ግዴታ ግዴታ-ሕግ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ 6

:ሕግግግግ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ

ሕግግግግ-አድ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ 7

:ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ

ሕግ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ 8

:ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ ግዴታ

ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱ: